

166/2013

በዝርዝር ሰተመሰክቱት በሙሉ

በያሉበት፤

ጉዳዩ፡- የመመሪያ ቁጥር 148/2013 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 4 የተሰጠ መሆኑን ስለማሳወቅ፤

ባለስልጣኑ በጉምሩክ ህግና በሌሎች ህጎች በተሰጠው ስልጣን መሰረት ክፍፍልና ገቢ ዕቃዎች ጋር በተያያዘ ቀረጥና ታክስ የመወሰንና የመቆጣጠር እና በጉምሩክ ስነ ስርዓት አፈጻጸም ጋር በተያያዘ አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን የመስጠት ስልጣን ያለው በመሆኑ፤ ይህን ስልጣን ተግባራዊ በማድረግ ሂደት የሚቀርቡ ቅሬታዎችንና አቤቱታዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል በመመሪያ ቁጥር 107/2007 እንዲደራጅ ተደርጓል።

በመመሪያው አንቀጽ 15/2 ላይ አቤቱታ አቅራቢው ቅሬታው በአስተዳደራዊ ውሳኔ ላይ ሆኖ ቅሬታ ያቀረበበት ዕቃ እንዲለቀቅለት በፈለገ ጊዜ አካራካሪ የሆነውን ቀረጥና ታክስ መጠን የሚያክል ዋስትና ለማስያዝ ማረጋገጫ ሲያቀርብ አቤቱታውን ለክፍሉ ማቅረብ እንዳለበት ይደነግጋል። ሆኖም በተለያዩ ጊዜ ከባለሀብቶች ጋር በተደረገው ውይይት በድህረ እቃ አወጣጥ በሚገኝ አዲት ግኝት ላይ አቤቱታ ለማቅረብ የኢንቨራንስ ዋስትና እንዲያቀርቡ በመመሪያው አንቀጽ 15/4 መሠረት በመጠየቃቸው ተቋሙ በሰጠው ውሳኔ ላይ አቤቱታቸውን አቅርበው ለመክራክር መቸገራቸውን ይገልጻሉ። በሌላ በኩል ለአምራቶች ከባለስልጣኑ ጋር በታሪፍ ወይም በዋጋ አለመግባባት በሚኖር ጊዜ ዕቃቸውን እንዲለቀቅላቸው ከፈለጉ የኢንቨራንስ ዋስትና እንዲያቀርቡ መጠየቁ የኢንቨራንስ ካምፓኒዎችም በአሁኑ ወቅት ለጉምሩክ ጉዳዮች የኢንቨራንስ ዋስትና ሰነድ የማይሸጡ በመሆናቸው የአገልግሎት ተጠቃሚ አይደሉም። ስለሆነም እቃው ለተሰቀለ፤ በድህረ እቃ አወጣጥ አዲት ግኝት ላይ ተመስርቶ ለሚቀርብ ቅሬታ ዋስትና እንዲቀርብ መጠየቁ አግባብነት የሌለው በመሆኑ መመሪያውን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።

ስለዚህ የመመሪያው አንቀጽ 15/4 ሙሉ በሙሉ ተሰርዞ የአንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 5 እና 6 እንደቅደም ተከተላቸው 4 እና 5 ሆኖ ተሻሽሏል። ሆኖም በባለስልጣኑ ያለውን የአቤቱታ ሂደት ጨርሶ ወደ ግብር ይገባኝ ጉባኤ የሚሄዱ ከሆነ በአዋጁ 859/2006 አንቀጽ 155 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት እንዲፈፀም አሳስባለሁ።

ከሰላምታ ጋር

ግልባጭ፡-

- ቆ ለጉምሩክ ንግግራም፤ ልማትና ድጋፍ ሥራዎች ዘርፍ
- ቆ ለህግ ማስከበር ሥራዎች ዘርፍ
- ቆ ለጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ ጽ/ቤት
- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉባስስልጣን

በቤ